



የኢንሹራንስ ስራ ለሚሰሩ ግ/ከፋዮች በእየአንዳንዱ የንግድ ስራ መስክ የሂሳብ ሪፖርት የማስታወቂያ ቅፅ
Sector based Declaration Form For Insurance company

ገቢዎች ሚኒስቴር
Ministry of Revenue
ሠንጠረዥ ሐ - የንግድ ስራ ገቢ ማሳወቂያ ቅፅ
Schedule C - Business Income Tax Declaration

የሂሳብ መዝገብ መያዝ ለሚጠበቅባቸው ማናቸውም ድርጅቶች እና ግለሰቦች
For Company and Individuals those who Maintain Book of Accounts

Check Filing Status:

☐ Schedule C
Business Income Tax



ክፍል 1:- የግብር ከፋይ መለያ ዝርዝር መረጃ (Section 1 – Taxpayer Information)

1. የግብር ከፋይ ስም (የድርጅቱ ስም ወይም ስም የአባት ስም እና የእያት ስም) (Taxpayer's Company Name or Name, Father's Name, Grandfather's Name)		3. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር (Taxpayer Identification Number)	8. የግብር ዘመን (For the Year of _____)	(Frame 1301) Page 1 of ____	
2a. ክልል (Region)	2b. ዞን/ክፍለ ከተማ (Zone/K-Ketema)	4. የግብር ሒሳብ ቁጥር (Tax Account Number)	5. የግብር ሰብሳቢ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ስም (Tax Center)	የሰነድ ቁጥር (ለቢሮ አገልግሎት ብቻ) Document Number (Official Use Only)	
2c. ወረዳ (Woreda)	2d. ክፍለ ከተማ/ ቀበሌ/ ገበሬ ማህበር (Kebele/Farmers Association)	2e. የቤት ቁጥር (House Number)	6. ስልክ ቁጥር (Telephone Number)	7a. ኢ-ሜይል አድራሻ E-Mail Address	7b. ፋክስ ቁጥር Fax Number

ክፍል 2 የታክስ ማስታወቂያ (Section 2 – Tax Declaration)

በእያንዳንዱ የንግድ ዘርፍ የሚሞላ

No	መግለጫ (Description)	የንግድ ስራ ፈቃድ ቁጥር Bus lice. No				Total	
		የንግድ ስራ መስክ ኮድ(ባለ 5 አሃዝ) Business Licence Code					
		Esic Description	ጠቅላላ ኢንሹራንስ	የሀይወት ኢንሹራንስ	ሌላ ካለ ይገለፅ		
		መስመር ቁ.ር Line No					
1	በግብር ለመቱ ከተከናወነ ከኢንሹራንስ ስራ የተገኘ ኮሚሽን የማይከፈልበት ጠቅላላ አረቦን ገቢ	Total gross premium income from insurance business activities during the tax year, excluding commission Incomes.	5				-
2	በህግ ወይም በተዋዋዮች መካከል በተደረገ ውል ስራዎች የተገኘ ኮሚሽን የሚሰላበት ጠቅላላ ገቢ	Total income used to calculate commission from activities under the law or a contract between the parties.	10				-
3	በህግ ወይም በተዋዋዮች መካከል በተደረገ ውል ስራዎች የተገኘ የኮሚሽን ጠቅላላ ገቢ	Total commission income earned by the service provider in accordance with the law or a contract between the parties.	15				-
4	በህግ የተፈቀደ እና አማራጭ አክስተኛ ግብር የማይመለከተው ገቢ	Income not subject to the Minimum Alternative Tax as per the law.	20				-
5	ታክስ የሚከፈልበት ሌሎች ገቢዎች	Other taxable income.	25				-
6	ታክስ የማይከፈልባቸው የሠንጠረዥ “መ” ገቢዎች እና ሌሎች ገቢዎች	Non Taxable Schedule "D" and other Income	30				-
7	ከአገልግሎት የተገኘ ጠቅላላ ገቢ (ከመስመር 5 እስከ 30 ያለ ድምር	Total income from the sale of goods and/or services (sum of Lines 5 through 30).	35	-	-	-	-
8	ለንግድ ትርፍ ግብር የስሌት መነሻ የሚሆን ጠቅላላ ገቢ (የመስመር 5+10+15+20+25 ድምር)	Total income forming the basis for calculating business profit tax (sum of Lines 5 + 10 + 15+20 +25).	40	-	-	-	-

9	ለአማራጭ እስተኛ ግብር የሰላት መነሻ የሚሆን ጠቅላላ ገቢዎች (የመስመር 5+15+25 ድምር)	Total income forming the basis for calculating the Alternative Minimum Tax (sum of Lines 5+15+25).	45	-	-	-	-
10	የተሸጡ አገልግሎት ዋጋ	Cost of services provided.	50				-
11	ያልተጣራ ትርፍ/ኪሳራ (መስመር 40 - መስመር 50)	Gross profit/loss (Line 40 – Line 50).	55	-	-	-	-
12	የሽያጭና የማከፋፈያ ወጪ	Selling and distribution expenses.	60				-
13	የሰራተኛ ደመወዝ እና የጉልበት ወጪዎች	Employee salaries and wages.	65				-
14	ሌሎች የሰራተኛ ወጪዎች	Other employee expenses.	70				-
15	የጥገና ወጪዎች	Repair and maintenance expenses.	75				-
16	ተቀናሽ የሚደረግ የኢንቨስትመንት /የካፒታል ተሳትፎ/	Investment/Participation Expenses	80				-
17	ውጭ አገር የተከፈለ የቴክኒክ አገልግሎት ክፍያ	Technical service fees paid abroad.	85				-
18	የስልክ፣ የውሃ እና መብራት ወጪዎች	Utilities Expenses	90				-
19	የመጓጓዣ እና ተጓዳኝ ወጪዎች	Transportation and related expenses.	95				-
20	የኪራይ ወጪዎች	Rental expenses.	100				-
21	የወለድ ወጪዎች	Interest Expenses	105				-
22	የእርጅና ቅናሽ ወጪዎች /ለቋሚ ንብረቶች/	Depreciation expenses for fixed assets.	110				-
23	የእርጅና ቅናሽ ወጪዎች ግዙፋዊ ህልዎች ለሌሎችው ሀብቶች	Amortisation expenses for intangible assets.	115				-
24	ተቀናሽ የሚሆን የንግድ ፈቃድና ሌሎች ክፍያዎች	Deductible business licence fees and other charges.	120				-
25	ተቀናሽ የሚሆን እርዳታና ስጦታ	Deductible Donations	125				-
26	ሌሎች አስተዳደራዊ ወጪዎች	Other administrative expenses.	130	-			-
27	ጠቅላላ ወጪዎች (ከመስመር 60 እስከ መስመር 130 የተዘረዘሩት ድምር)	Total expenses (sum of the expenses listed from Line 60 through Line 130).	135	-	-	-	-
28	ከጠቅላላ ንግድ ስራ የተጣራ ትርፍ/ኪሳራ ((መስመር 55 - መስመር 135)	Net profit/loss from the overall business activity (Line 55 – Line 135).	140	-	-	-	-
29	ካለፈው የግብር ዘመናት የዘረ ኪሳራ	Loss carried forward from previous tax periods.	145				-
30	ወደ አለፉት ግብር ዘመናት እንዲዘዋወር የተፈቀደ ኪሳራ	Loss permitted to be carried back to previous tax years.	150				-
31	ግብር የሚከፈልበት የንግድ ስራ ገቢ /አጠቃላይ ኪሳራ (መስመር 140 - መስመር 145 - መስመር 150)	Taxable business income /Total Loss (Line 140 – Line 145 – Line 150).	155	-	-	-	-
32	በመደበኛ ተመን መከፈል ያለበት የንግድ ትርፍ ግብር ለድርጅቶች (መስመር 155*30%)	Business profit tax payable at the standard rate: for companies, Line 155 × 30%	160	-	-	-	-
33	በአማራጭ እስተኛ የግብር ተመን መሰረት የሚከፈል የገቢ ግብር (መስመር 45*2.5%)	Income tax payable under the Minimum Alternative Tax rate (Line 45 × 2.5%).	165	-	-	-	-
34	የሚከፈል የትርፍ ገቢ ግብር (ከመስመር 160 እና ከመስመር 165 የበለጠው)	Business profit income tax payable (the greater of Line 160 and Line 165).	170	-	-	-	-

35	ከዉጪ ሀገር የተገኘ የተጣራ የንግድ ትርፍ ግብር	Net business profit tax on foreign-source income payable as a differential amount at the standard rate.	175				
36	ጠቅላላ የሚከፈል የትርፍ ገቢ ግብር ከዉጪ ሀገር የተገኘን ጨምሮ (መስመር 170 + መስመር 175)	Total business profit income tax payable, including foreign-source income (Line 170 + Line 175).	180	-	-	-	-
37	የበለፈዉ ዓመት በብልጫ የተከፈለ አማራጭ እነስተኛ ግብር (በኦዲት የተረጋገጠ)	Excess Alternative Minimum Tax paid in the previous year, as verified by audit.	185				-
38	ከለፈዉ ዓመት እንዲዘር የተፈቀደ አማራጭ እነስተኛ ግብር ለንግድ ትርፍ ግብር የስሊት መነሻ የሆነው ጠቅላላ ገቢ መቶኛ መሰረት የዚህ ዘርፍ መቶኛ	The proportionate share of the Minimum Alternative Tax (MAT) carried forward from the previous year, determined based on the percentage of the total income that constituted the tax base for business profit tax	190				0%
39	ከለፈዉ ዓመት እንዲዘር የተፈቀደ አማራጭ እነስተኛ ግብር በሽያጭ መቶኛ መሰረት የዚህ ዘርፍ ድርሻ መጠን (መስመር 185+መስመር 190)	Amount of Prior-Year Minimum Alternative Tax (MAT) Carryforward Allocated to This Business Activity Based on the Applied Percentage (Line 185 x Line 190)	195	-	-	-	-
40	እስከ 5 ዓመት ግብር ከፋይ የከፈለዉ ግብር ሊከፍል ከሚገባው የንግድ ትርፍ ላይ የሚቀነስ የንግድ መጠን መደበኛ ተመን ከአማራጭ እነስተኛ ሲበልጥ መስመር (160- መስመር 165)	Amount deductible, for up to five years, from business profit tax otherwise payable when tax at the standard rate exceeds the Alternative Minimum Tax (Line 160 – Line 165).	200	-	-	-	-
41	በበጀት ዓመቱ በብልጫ የተከፈለ አማራጭ እነስተኛ ግብር (መስመር 165- መስመር 160)	Excess Alternative Minimum Tax paid during the fiscal year (Line 165 – Line 160).	205	-	-	-	-
42	በበጀት ዓመቱ ያለ አማራጭ እነስተኛ ግብር (መስመር 195+ መስመር 205)	Alternative Minimum Tax available in the fiscal year (Line 195 + Line 205).	210	-	-	-	-
43	በበጀት ዓመቱ የተጠቀመዉ አማራጭ እነስተኛ ግብር ማቀናነስ የሚፈቀድለት (ከመስመር 195 እና መስመር 200)	Alternative Minimum Tax credit allowed to be utilised during the fiscal year (from Lines 195 and 200).	215	-	-	-	-
44	ተከፋይ ግብር (መደበኛ ተመን ከፍተኛ ሲሆን (መስመር 160-መስመር 215) + መስመር 175 ካልሆነ (መስመር 165 + መስመር 175)	Tax Payable (where the tax computed under the regular tax rate is higher,(Line 160 – 215) + Line 175; otherwise, (Line 165 + 175)	220	-	-	-	-
45	ወደ ቀጣይ ዓመት የሚዘረወዉ አማራጭ እነስተኛ ግብር (መስመር 210-መስመር 215) (በኦዲት ሲረጋገጠ)	Alternative Minimum Tax to be carried forward to the next year (Line 210 – Line 215).verified by audit.	225	-	-	-	-
ክፍል 3 - የግብር ከፋይ የትክክለኛነት ማረጋገጫ (Section 3- Taxpayer Certification)				ክፍል---4 ለቢሮ እንልግሎት ብቻ For office use only		የንግድ ብቃት ስምና ፊርማ Cashier's Name and Signature	
ከላይ የተገለጸው ማስታወቂያ የተሰጠው መረጃ በሙሉ የተሟላና ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጣለሁ፡፡ ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ማቅረብ በግብር ህጎችም ሆነ በወንጀልኛ መቅጫ ሕግ የሚያስቀጣ መሆኑን እንዘብላለሁ፡፡ (I declare that the above declaration and all information provide here with is correct &complete to the best of my knoldge &belief I understand that any this representation is punishable under the appropriat tax law and penal code)				የተከፈለበት ቀን Date of Paymen -----		የንቢዎች ሚኒስትር (Authorized Tax Office)	
የግብር ከፋይ ህጋዊ ወኪል (Taxpayers of Authorized Agent) ስም (Name) ----- ፊርማ (Signature) ----- ቀን (Date) -----				ደረሰኝ ቁጥር Receipt Number -----		ስም (Name) -----	
				የክፍያ መጠን Amount of Payment -----		ፊርማ (Signature) -----	
				የቼክ ቁጥር (Check Number) -----		ቀን (Date) -----	